

# በአባይ መዋቅር ላይ የተሾመ አብይ ለውጥ እያመጣም!

ጦሩ፣ ሰላዩ፣ ኢኮኖሚው፣ የሀይማኖት ተቋማቱ ወዘተ በእነ አባይ ስር ስለሆነ በአባይ መቃብር ላይ ከተሾመ አብይ ለውጥ አይጠበቅም!!!

ትግሬው ገዥ መደብ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ተቋማት በያዘበት ሁኔታ ለእዚህ ገዥ መደብ አገልጋይ እንጅ የህዝብ አገልጋይ መሆን አይቻልም። በህወሀት ቀብር ላይ እንጅ በህወሀት መዋቅር ላይ ዲሞክራሲ አይበቅልም።

1) በርሱ እንደተመለከተው አብይ አህመድ የተቀመጠው በህወሀት ሁለንተናዊ ቁጥጥር ስር ባለ መዋቅር ላይ ነው። ይህ በትግሬው የገዥ መደብ ዋልታና ማገርነት የተገነባ መዋቅር አብይ ሊያዘበት፣ ሊንደው ፣ ሊለውጠው አይችልም። አይፈቀድለትም።

አብይ ሳሞራን ሊያዝና በግፍ መፈናቀልንም ሆነ ጭፍጨፋን ሊያስቀር፣ ጌታቸው አሰፋን ልያዝና የግፍ እስራትና ማኮላሽንን ጨምሮ በዜጎች ላይ የምፈሰምን ሰቆቃ አያስቀርም። ማን ሊሰማው!! አብይ የተፈናቀሉ አንድ ሚሊዮን አሮሞዎችን ወደቀያቸው ይመልሳል። ኬንያ የገቡትን ለቀያቸው ያበቃል ተብሎ አይጠረጠርም። የወልቃይትን ጉዳይ የመፍታቱ ነገርም ህወሀት ሕልው በሆነባት፣ ጦርና ሰላይ ባነገሰባት አገር አንድ አብይ ቀርቶ አስር አብይ ቢሾም እውን የሚሆን አይደለም። የሀገር ሀብት ተዘርፎ የተቆዋቆሙትንና በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ብድር ወስደው ያልመለሱ የህወሀት ኩባንያዎችን አፍንጫቸውን ይዞ የዘረፉ የተበደሩትን ያስመልሳል ተብሎም አይታማም። ግፍና በደል የፈጸሙ የህወሀት ጄኔራልና የደህንነት ሹሞች ለፍርድ አቅርቦ አንጀታችንን ቅቤ የማጠጣቱ ጉዳይም የቁም ቅዥት እንጅ ሌላ አይሆንም። ሰላማዊ ድርድር ወይም ሽግግር ተደርጎ ሀገር በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትመራ የማድረግ ነገርም ቀቢጸ ተስፋ ነው። ምክንያቱም ይህ ሁሉ ለውጥ የህወሀትን ከመቃብር በታች መዋል ያስቀድማልና ነው።

2) አብይ የሚመራው ካቢኔ አንድም የሃይለማርያም ካቢኔ አለበለዚያም የዚያው አይነት ነው። ሃይለማርያም የሾመው ካቢኔ አልነበረውም። የነበረው ኃይለማርያም ይመራው የነበረ ሳይሆን ኃይለማርያምን እንዲመራ የተሾመ ካቢኔ ነበር። ይህ ካቢኔ መመሪያ የሚቀበለው ከህወሀት መሪዎች ነው። ይህን አይነት ካቢኔ ዛሬ አብይ እንዲያቅረውና እንዲመራው፣ በጠረጴዛ ራስጌ ተቀምጦ አብሮት እንዲሰበሰብ ይደረጋል። አይወስንበትም። አያስወስንበትምም። ይህ ካቢኔ ሁለት ዙር አስቸክቶ ጊዜ አዋጅ ከአወጀው ከሀይለማርያም ካቢኔ አዋጁን ይወርሳል። ያላወጀውን አዋጅ! በዚህም ለብዙ ዜጎች ሞት፣ መፈናቀልና መታሰር ምክንያት ሆኖ ይቀጥላል። ለእዚህ ነው አብይ በዚህ መሃል ገብቶ ምን ይፈይዳል የሚባለው።

3) በሕወሃታዊው ካቢኔ የታወጀው ሁለተኛው ዙር የአስቸክቶ ጊዜ አዋጅና ያሰፈነው ህወሃታዊ የእጅ አዙር ወታደራዊ አገዛዝ /ኮማንድ ፖስት ባለበት አብይ ሚና የለውም። ኮማንድ ፖስቱ ባለበት አብይ የሚጫወተው ሚና የለም። ይህ ብቻ አይደለም። ህወሀት አብይን ዋጋ ቢስ፣ አቅመ ቢስ አድርጎ ለማሳየት ጭፍጨፋና መፈናቀል፣ እስርና ግፍ እንደሚያበራክት ይጠበቃል። ይህን የሚያደርገው እስርና መፈናቀል፣ ጭፍጨፋና እንግልት በህወሀት አሻንጉሊት በሃይለማርያም ዘመን እንጂ በአብይ ጊዜ ቀርቷል እንዳይባል፣ አብይ ግፍና እስርን፣ መፈናቀልን አስቀረ እንዳይባል ጭምር መሆኑ ይሰመርበት።

4) አብይ እንዳይሳካለት ለማድረግ፣ አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ በመጨረሻም ተስፋ ቆርጦ ስልጣን እንዲለቅ ለማድረግ ህወሀት ሳይባዘን እንደሚሰራ እሙን ነው። ለዚህም ምሳሌ የሚሆነው አህዲድን ቆሜለታለሁ ከሚለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር ለማቃቃር “ካድሬዎችህ የአስቸክቶ ጊዜ አዋጁን ጠቃሚነት ለሕዝብ እንዲያስረዱ አስማራ!” መባሉና “ይህን ካላደረግህ የኢህአዲግን ማዕከላዊ አመራር እንዳልተቀበልክ ይቆጠራል” በማለት አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገባ የተደረገበት ሁኔታ ነው።

አብይ የህወሃትን የበላይነት ለማስወገድ፣ የትግሬውን ገዢ መደብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊና መሰል የበላይነት ለመለወጥ የለው ስልጣንም ሆነ አቅም ከሌለ የሚቆጠር ነው። የለውጥ ፍላጎት አለው ማለት ለውጥን እውን ማድረግ ይችላል ወደሚለው መደምደሚያ አያደርስም። የትግሬው ገዢ መደብ ሕልው ሆኖ

እስካለ ድረስ ሁለንተናዊ ለውጥ፣ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ስርዓት አይመሰረትም። የአብይ መጨረሻም ከህወሓት ጋር ተጋጭቶና ተላልጦ ስልጣኑን በፍቃዱ መልቀቅ አለዚያም እነሱን መስሎ የግፍ ጭቆና ስርዓታቸው አራማጅ መሆን ነው።

ሕዝብ ያለው አማራጭ ህወሓት አብይን ከፊት አድርጎ ለሚሰራው ደባ ሰለባ ላለመሆን ትግሉን አጠናክሮ መቀጠልና አይቀሬውን ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት ነው። አብይ ተአምር እንደሚያመጣ አድርጎ መቁጠር ተቃዋሚው ኃይል ከሰራቸው የፖለቲካዊ ስህተቶች ሁሉ የከፋ ይሆናል።

ተስፋ የሌለው ተስፋ ከመኖሩ ይልቅ አለመኖሩ ይመረጣል። ከህወሀትና ኢህአዲግ ዶክትሪን ውጭ ሌላ ለመማርና ለማወቅ አጋጣሚ የተነፈገው አዲስ ተቅላይ ሚኒስትር በህወሀት መዋቅር ላይ ስለተኖረ ለውጥ ያመጣል ማለት ከንቱነት ነው። የፖለቲካ ለውጥ ማምጫ የፖለቲካ ጥበብ ፀላኤ ለውጥ ሀይሎችን በማሸነፍ ላይ የተመሰረተ ነው። አብይ ለእዚህ የሚሆን የፖለቲካ ጥበብ ( በቀለም ትምህርት ከአገኘው ባሻገር)፣ ጥልቅ ተሞክሮና ከህወሀቶቹ መሳሪያ ነካሽ ጉልበተኞችና እንደ ስብሀት ነጋ ከመሰል የፖለቲካ መሰሪዎች አንፃር ሲታይ የላቀ ሀይልና ጉልበት ሊኖረው ግድ ይላል። ከእዚህ አንፃር አብይ ምን አለው?

**ምንጭ፡ ትናጉ ዎሎየ**